



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

# ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

## FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

አራተኛ ዓመት ቁጥር ፳፬  
አዲስ አበባ-የካቲት ፳ ቀን ፲፱፻፺፯

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

4<sup>th</sup> Year No. 24  
ADDIS ABABA - 27<sup>th</sup> Feb., 1998

ማውጫ	CONTENTS
<p>የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፴፪/፲፱፻፺፯ ዓ.ም የመንግሥት ሠራተኞች ደንብ ማሻሻያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ..... ገጽ ፮፻፺፭</p>	<p>Council of Ministers Regulations No. 32/1998 Public Service Regulations Amendment Council of Ministers Regulations ..... Page 695</p>
<p><u>የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፴፪/፲፱፻፺፯</u></p> <p><u>የ፲፱፻፶፭ የመንግሥት ሠራተኞች ደንብ ቁጥር አንድን ለማሻሻል የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ</u></p> <p>የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈፃሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፱/፲፱፻፹፯ አንቀጽ ፭ መሠረት ይህንን ደንብ አውጥቷል።</p> <p>፩. አጭር ርዕስ ይህ ደንብ «የመንግሥት ሠራተኞች ደንብ ማሻሻያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፴፪/፲፱፻፺፯» ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።</p> <p>፪. ማሻሻያ የ፲፱፻፶፭ የመንግሥት ሠራተኞች ደንብ ቁጥር አንድ አንቀጽ ፴፰ ንዑስ አንቀጽ (፩) እና (፪) ተሠርዘው በሚከተሉት አዲስ ንዑስ አንቀጾች ተተክተዋል፡</p> <p>«፴፰ የወሊድ ፈቃድ</p> <p>፩. ነፍሰጠር የሆነች ሲሆን ሠራተኛ፡</p> <p>ሀ) ከእርግዝናዋ ጋር የተያያዘ ምርመራ ለማድረግ ሐኪም በሚያዘው መሠረት ደመወዝ የሚከፈልበት ፈቃድ ይሰጣታል፡</p> <p>ለ) ከመውለዱ በፊት ዕረፍት እንድታደርግ ሐኪም ካዘዘ ደመወዝ የሚከፈልበት እረፍት ይሰጣታል።</p>	<p>COUNCIL OF MINISTERS REGULATIONS No. 32/1998</p> <p>COUNCIL OF MINISTERS REGULATIONS TO AMEND PUBLIC SERVICE REGULATIONS NO. 1/1962</p> <p>These Regulations are issued by the Council of Ministers pursuant to Article 5 of the Definition of Powers and Duties of the Executive Organs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia Proclamation No. 4/1995.</p> <p>1. <i>Short Title</i> These Regulations may be cited as the "Public Service Regulations Amendment Council of Ministers Regulations No. 32/1998."</p> <p>2. <i>Amendment</i> Sub-Articles (1) and (2) of Article 38 of the public Service Regulations No.1/1962 is hereby deleted and replaced by the following new sub-Articles.</p> <p>"38. <i>Maternity leave</i></p> <p>1. A pregnant civil servant shall be granted:</p> <p>(a) paid leave for medical examination in accordance with a doctor's recommendations,</p> <p>(b) paid leave before delivery if recommended by a doctor.</p>

የገጽ ዋጋ 2.30  
Unit Price

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ. ፹፻፩  
Negarit G.P.O.Box 80,001

- ፪. ነፍሰጡር የሆነች ሲቪል ሠራተኛ መውለጃዋ ሲደርስ እወል ዳለሁ ብላ ከገመተችበት ቀን በፊት ፴ ተከታታይ ቀናት የወሊድ ፈቃድ ፡ እንዲሁም ስትወልድ ከወለደችበት ቀን ጀምሮ ፳ ተከታታይ ቀናት የወሊድ ፈቃድ ከክፍያ ጋር ይሰጣታል፤
- ፫. ሠራተኛዋ ከመውለጃ በፊት የወሰደችው የ፴ ቀናት ፈቃድ ሲያልቅ ያልወለደች እንደሆነ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) መሠረት ለመውለድ ከገመተችበት ቀን በፊት ከወሰደችው ፴ ተከታታይ ቀናት በፊት ያሉት የሥራ ቀናት በበጀት ዓመቱ ካላት ከመደበኛው የዓመት ዕረፍት ፈቃድ ይተካል፤
- ፬. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፫) መሠረት በበጀት ዓመቱ ውስጥ ለወሰደችው ፈቃድ የሚተካ የዓመት ዕረፍት የሌላት እንደሆነ ከሚቀጥለው የበጀት ዓመት የዕረፍት ፈቃድ በብድር ይሰጣታል፤ የ፴ ቀን ፈቃድ ሳያልቅ ከወለደች በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) መሠረት የምተወስደው የወሊድ ፈቃድ ይጀምራል፤
- ፭. ሠራተኛዋ በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ (፪) የተወሰነውን የወሊድ ፈቃድ ከጨረሰች በኋላ በወሊድ ምክንያት ብትታ መምና ተጨማሪ ፈቃድ የሚያስፈልጋት መሆኑ በሐኪም ከተረጋገጡ በነባሩ ደንብ የሕመም ፈቃድ ደንጋጌዎች መሠረት ፈቃድ መውሰድ ትችላለች።»
- ፮. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ  
ይህ ደንብ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ የካቲት ፳ ቀን ፲፱፻፲፯ ዓ.ም

መለስ ዜናዊ  
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
ጠቅላይ ሚኒስትር

- 2. A pregnant civil servant shall be granted a period of 30 consecutive days of maternity leave with pay preceding the presumed date of her confinement and a period of 60 consecutive days of maternity leave after her confinement;
- 3. If the pregnant civil servant does not deliver on the presumed date and the 30 days of her prenatal leave in accordance with Sub-Article (2) of this Article has elapsed, the days subsequently taken before the beginning of the prenatal period shall be counted out of the regular annual leave within the budget year;
- 4. In case of no annual leave is left to be replaced in accordance with Sub-Article (3) of this Article, the days shall be credited from the annual leave of the next budget year. If she delivers before the end of the prenatal 30 days, the maternity leave stated in Sub-Article (2) hereof, shall commence;
- 5. After the civil servant completed the maternity leave determined in Sub-Article (2) of this Article becomes sick in connection with delivery and needs additional leave which is certified by a doctor, she is entitled to a sick leave in accordance with the sick leave provisions of the existing Regulations.”

3. *Effective date*  
These Regulations shall enter into force on the date of their publication in the Federal Negarit Gazeta.

Done at Addis Ababa, this 27<sup>th</sup> day of February, 1998.

MELES ZENAWI  
PRIME MINISTER OF THE FEDERAL  
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት ታተመ  
BERHANENA SELAM PRINTING ENTERPRISE